

# ፌዴራል ነጋሪት ጋዜጣ

## FEDERAL NEGARIT GAZETTE

OF THE FEDERAL DEMOCRATIC REPUBLIC OF ETHIOPIA

ገጽ ፱፻፲፮፻፳፯ ቁጥር ፬፻፳፯  
አዲስ አበባ ህዳር ፳፱ ቀን ፪ሺ፱ ዓ.ም

በኢትዮጵያ ፌዴራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ  
የሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ጠባቂነት የወጣ

22<sup>nd</sup> Year No.12  
ADDIS ABABA 9<sup>th</sup> December, 2015

**አዋጅ ቁጥር ፱፻፲፮/፪ሺ፰ ዓ.ም**  
የኢትዮጵያ ፌዴራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ አስፈጻሚ  
አካላትን ስልጣንና ተግባር መወሰኛ አዋጅ .....ገጽ 8ሺ.5፻፹2

Proclamation No. 916./2015  
Definition of Powers and Duties of the Executive  
Organs of the Federal Democratic Republic of  
Ethiopia Proclamation -----Page 8582

**አዋጅ ቁጥር ፱፻፲፮/፪ሺ፰**  
**የኢትዮጵያ ፌዴራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ**  
**አስፈጻሚ አካላትን ስልጣንና ተግባር ለመወሰን የወጣ**  
**አዋጅ**  
  
የኢትዮጵያ ፌዴራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ  
አስፈጻሚ አካላትን አደረጃጀት ስልጣንና ተግባር  
እንደገና መወሰን አስፈላጊ ሆኖ በመገኘቱ፤  
  
በኢትዮጵያ ፌዴራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ  
ህገመንግስት አንቀጽ ፶5(፩) መሰረት የሚከተለው  
ታውጇል፡፡

Proclamation No. 916./2015  
**A PROCLAMATION TO PROVIDE FOR THE  
DEFINITION OF POWERS AND DUTIES OF  
THE EXECUTIVE ORGANS OF THE FEDERAL  
DEMOCRATIC REPUBLIC OF ETHIOPIA**  
  
WHEREAS, it has been found necessary to  
redefine the Organization, Powers and Duties of  
the Executive Organs of the Federal Democratic  
Republic of Ethiopia;  
  
NOW, THEREFORE, in accordance with  
Article 55(1) of the Constitution of the Federal  
Democratic Republic of Ethiopia, it is hereby  
proclaimed as follows:

**ክፍል አንድ**  
**ጠቅላላ**

**PART ONE**  
**GENERAL**

**፩. አጭር ርዕስ**

**1. Short Title**

ይህ አዋጅ “ የኢትዮጵያ ፌዴራላዊ ዲሞክራሲያዊ  
ሪፐብሊክ አስፈጻሚ አካላትን ስልጣንና ተግባር  
መወሰኛ አዋጅ ቁጥር ፱፻፲፮/፪ሺ፰” ተብሎ ሊጠቀስ  
ይችላል፡፡

This Proclamation may be cited as the  
“Definition of Powers and Duties of the  
Executive Organs of the Federal Democratic  
Republic of Ethiopia Proclamation No.  
916/2015”.

**2. ትርጓሜ**

በዚህ አዋጅ ውስጥ የቃሉ አገባብ ሌላ ትርጉም የሚያሰጠው ካልሆነ በስተቀር፦

- 1/ "ክልል" ማለት በኢትዮጵያ ፌዴራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ ህገመንግስት አንቀፅ ፵7 የተመለከተው ማንኛውም ክልል ሲሆን የአዲስ አበባና ድራዳዋ ከተሞች አስተዳደሮችን ይጨምራል፤
- 2/ ማንኛውም በወንድ ፆታ የተገለጸው የሴትንም ፆታ ይጨምራል።

**ክፍል ሁለት**

**ስለጠቅላይ ሚኒስትሩ ስለምክትል ጠቅላይ ሚኒስትሩና ስለሚኒስትሮች ምክር ቤት**

**3. ስለጠቅላይ ሚኒስትሩ ስልጣና ተግባር**

የኢትዮጵያ ፌዴራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ ጠቅላይ ሚኒስትር ስልጣንና ተግባር በሕገ መንግስቱ አንቀፅ ፸4 የተመለከተው ይሆናል ።

**4. ስለምክትል ጠቅላይ ሚኒስትሩ ስልጣና ተግባር**

የኢትዮጵያ ፌዴራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትር ስልጣንና ተግባር በሕገ መንግስቱ አንቀፅ ፸5 የተመለከተው ይሆናል ።

**5. ስለሚኒስትሮች ምክር ቤት**

የኢትዮጵያ ፌዴራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ የሚኒስትሮች ምክር ቤት ስልጣንና ተግባር በሕገ መንግስቱ አንቀፅ ፸7 የተመለከተው ይሆናል።

**6. የሚኒስትሮች ምክር ቤት አባላት**

- 1/ የሚኒስትሮች ምክር ቤት የሚከለተሉት አባላት ይኖሩታል፦

**2. Definition**

In this Proclamation unless the context otherwise requires:

- 1/ "Regional State" means any State referred to under Article 47 of the Constitution of the Federal Democratic Republic of Ethiopia and includes the Addis Ababa and Dire Dawa city Administrations;
- 2/ any expression in the masculine gender includes the feminine.

**PART TWO**

**THE PRIME MINISTER, THE DEPUTY PRIME MINISTER AND THE COUNCIL OF MINISTERS**

**3. Powers and Duties of the Prime Minister**

The powers and duties of the Prime Minister of the Federal Democratic Republic of Ethiopia shall be as specified under Article 74 of the Constitution.

**4. Powers and Duties of the Deputy Prime Minister**

The powers and duties of the Deputy Prime Minister of the Federal Democratic Republic of Ethiopia shall be as specified under Article 75 of the Constitution.

**5. Powers and Duties of the Council of Ministers**

The powers and duties of the Council of Ministers of the Federal Democratic Republic of Ethiopia shall be as specified under Article 77 of the Constitution.

**6. Members of the Council of Ministers**

- 1/ The Council of Ministers shall have the following members:

8ሺ5፻፹4

ሀ) ጠቅላይ ሚኒስትር፤

ለ) ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትር፤

ሐ) በዚህ አዋጅ አንቀፅ 9 የተመለከቱትን ሚኒስቴሮች የሚመሩ ሚኒስትሮች፤ እና

መ) በጠቅላይ ሚኒስትሩ የሚሰየሙ ሌሎች ባለስልጣኖች።

2/ በዚህ አንቀፅ ንዑስ አንቀፅ 1(ሐ) የተመለከተው ማንኛውም ሚኒስትር በምክር ቤቱ ስብሰባ ላይ ሊገኝ በማይችልበት ጊዜ የሚኒስቴሩ ሚኒስትር ዴኤታዎች በምክር ቤቱ ስብሰባ ላይ ይሳተፋሉ።

ከአንድ በላይ ሚኒስትር ዴኤታዎች ካሉና ሚኒስትሩ በተለይ ካልወከለ በሹመት ቅድሚያ ያለው ሚኒስትር ዴኤታ በምክር ቤቱ ስብሰባ ላይ ይሳተፋል።

**7. የሚኒስትሮች ምክር ቤት የስብሰባ ስነ ስርዓት**

1/ የሚኒስትሮች ምክር ቤት፡-

ሀ) የራሱ የውስጥ ደንብ ይኖረዋል፤

ለ) በውስጥ ደንቡ በሚወሰነው መሰረት መደበኛ እና አስቸኳይ ስብሰባዎች ያደርጋል፤

ሐ) ምልዓተ ጉባኤ የሚኖረው ከአባሎቹ ከግማሽ በላይ ሲገኙ ይሆናል፤

መ) የሚያስተላልፈው ውሳኔ በተባበረ ድምፅ ይሆናል፤ በተባበረ ድምፅ መወሰን ካልተቻለ በድምፅ ብልጫ ይወሰናል።

2/ ጠቅላይ ሚኒስትሩ፡-

ሀ) የሚኒስትሮች ምክር ቤት አባላት አጀንዳ የማስያዝ መብታቸው እንደተጠበቀ ሆኖ

a) the Prime Minister;

b) the Deputy Prime Minister;

c) Ministers heading the ministries specified under Article 9 of this Proclamation; and

d) other Officials to be designated by the Prime Minister.

2/ Where any Minister referred to in sub-article 1(c) of this Article cannot attend the meeting of the Council, the Minister of State of the Ministry shall take part in the meeting of the Council. Where there are more than one Ministers of State unless specific delegation has been given by the Minister, the senior Minister of State shall, take part in the meeting of the Council.

**7. Meeting Procedure of the Council of Ministers**

1/ The Council of Ministers shall:

a) have its own procedural manuals;

b) conduct ordinary and extraordinary meetings in accordance with its rules of procedure;

c) have a quorum where more than half of its members are present;

d) pass decisions by consensus or, failing that, by majority vote.

2/ The Prime Minister shall:

a) without prejudice to the rights of the members of the Council of Ministers to propose agenda items, determine the agenda of the Council;

8ሺ.5፻፹፭ ለምክር ቤቱ በአጀንዳ የሚቀርቡ ጉዳዮችን ይወስናል፤

ለ) የምክር ቤቱን ስብሰባ ይመራል፤

ሐ) ለምክር ቤቱ በአጀንዳ የቀረበ ጉዳይ በሚመለከተው የምክር ቤቱ ኮሚቴ መታየት የሚያስፈልገው ሆኖ ካገኘው ስብሰባውን ለሌላ ጊዜ ያስተላልፋል።

3/ ጠቅላይ ሚኒስትሩ በማይኖርበት ጊዜ ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትሩ የምክር ቤቱን ስብሰባ ይመራል።

**8. የምክር ቤቱ ቋሚ ኮሚቴዎች**

1/ የሚኒስትሮች ምክር ቤት ስልጣንና ተግባሩን ለመወጣት ይረዳው ዘንድ የምክር ቤቱ አባላት የሚገኙባቸው ልዩልዩ ቋሚ ኮሚቴዎች ሊኖሩት ይችላል።

2/ የቋሚ ኮሚቴዎች ስልጣንና ተግባር በምክር ቤቱ የውስጥ ደንብ ይወስናል።

**ክፍል ሶስት**  
**ስለሚኒስትሮች**

**9. መቋቋም**

የሚከተሉት ሚኒስትሮች በዚህ አዋጅ ተቋቁመዋል፡-

- 1/ የአገርመከላከያ ሚኒስትር፤
- 2/ የፌዴራልና የአርብቶ አደር ልማት ጉዳዮች ሚኒስትር፤
- 3/ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር፤
- 4/ የፍትሕ ሚኒስትር፤
- 5/ የፕብሊክ ሰርቪስና የሰው ሀብት ልማት ሚኒስትር፤

- b) preside over the meetings of the Council;
- c) adjourn the meetings of the Council under circumstances where he finds it necessary to refer a case included in the Council's agenda to the relevant Committee of the Council.

3/ In the absence of the Prime Minister, the Deputy Prime Minister shall preside over the meetings of the Council.

**8. Standing Committees of the Council**

1/ The Council of Ministers may, with a view to facilitating its functions, have various standing committees comprising of its members.

2/ The powers and duties of standing committees shall be defined in the manuals of the Council.

**PART THREE**  
**MINISTRIES**

**9. Establishment**

The following Ministries are hereby established:

- 1/ the Ministry of National Defense;
- 2/ the Ministry of Federal and Pastoralist Development Affairs;
- 3/ the Ministry of Foreign Affairs;
- 4/ the Ministry of Justice;
- 5/ the Ministry of Public Service and Human Resource Development;
- 6/ the Ministry of Finance and Economic Cooperation;

6/ የገንዘብና ኢኮኖሚ ትብብር ሚኒስቴር፤

8ሺ.5፻፹6

7/ የእርሻና የተፈጥሮ ሀብት ሚኒስቴር፤

8/ የእንስሳትና ዓሳ ሀብት ሚኒስቴር፤

9/ የኢንዱስትሪ ሚኒስቴር፤

፬/ የንግድ ሚኒስቴር፤

፬1/ የሳይንስና ቴክኖሎጂ ሚኒስቴር፤

፬2/ የትራንስፖርት ሚኒስቴር፤

፬3/ የመገናኛና ኢንፎርሜሽን ቴክኖሎጂ ሚኒስቴር፤

፬4/ የከተማ ልማትና ቤቶች ሚኒስቴር፤

፬5/ የኮንስትራክሽን ሚኒስቴር፤

፬6/ የውሃ፣ መስኖና ኤሌክትሪክ ሚኒስቴር፤

፬7/ የማዕድን፣ የነዳጅና የተፈጥሮ ጋዝ ሚኒስቴር፤

፬8/የአካባቢ፣ ደንና የአየር ንብረት ለውጥ ሚኒስቴር፤

፬9/ የመንግስት የልማት ድርጅቶች ሚኒስቴር፤

፳/ የትምህርት ሚኒስቴር፤

፳1/ የጤና ጥበቃ ሚኒስቴር፤

፳2/ የሠራተኛና ማህበራዊ ጉዳይ ሚኒስቴር፤

፳3/ የባህልና ቱሪዝም ሚኒስቴር፤

፳4/ የሴቶችና ሕፃናት ጉዳይ ሚኒስቴር፤

7/ the Ministry of Agriculture and Natural Resources;

8/ the Ministry of Livestock and Fisheries;

9/ the Ministry of Industry;

10/ the Ministry of Trade;

11/ the Ministry of Science and Technology;

12/ the Ministry of Transport;

13/ the Ministry of Communications and Information Technology;

14/ the Ministry of Urban Development and Housing;

15/ the Ministry of Construction;

16/ the Ministry of Water, Irrigation and Electricity;

17/ the Ministry of Mines, Petroleum and Natural Gas;

18/ the Ministry of Environment, Forest and Climate Change;

19/ the Ministry of Public Enterprises;

20/ the Ministry of Education;

21/ the Ministry of Health;

22/ the Ministry of Labour and Social Affairs;

23/ the Ministry of Culture and Tourism;

24/ the Ministry of Women and Children Affairs;

25/ the Ministry of Youth and Sports.